

'' '' '' ''

'3+' '' '' '46/23/4239'34-23				
<	115	240		
	63	84		
	2	38		
	12	30		
	9	22		
	3	17		
	10	14		
	3	11		
	8	11		
	5	13		
'4+' '' '' '46/23/4239'34-39				
<	106	240		
	63	84		
	0	38		
	1	30		
	12	22		
	6	17		
	8	14		
	4	11		
	7	11		
	5	13		
'5+' '' '' '46/23/4239'34-53				
<	122	240		
	68	84		
	1	38		
	0	30		
	13	22		
	10	17		
	11	14		
	4	11		
	9	11		
	6	13		
'6+' '' '' '46/23/4239'34-64' '' '' '7' '' '' '7'				
<	53	55	26	134
	1	53	14	68
	24	0	0	24
	0	0	2	2
	12	0	0	12
	7	0	0	7
	1	1	5	7
	2	0	0	2
	5	0	1	6
	1	1	4	6

'7+' " " '46/23/4239'34-68" " " '7" " '7 0" " " 0/ " " "				
<	54	49	25	128
	3	47	17	67
	19	0	0	19
	0	0	1	1
	13	0	0	13
	7	0	0	7
	2	1	4	7
	3	0	0	3
	6	0	0	6
	1	1	3	5
'8+' " " '46/23/4239'34-7:" " " " " '7" /" "X'7" ." "/ ." '342'7'346'7" " " " 0 0' " '345				
<	11	37	23	71
	3	36	14	53
	2	0	0	2
	0	0	5	5
	1	0	1	2
	1	0	0	1
	1	1	1	3
	2	0	0	2
	0	0	1	1
	1	0	1	2
'9+' " " '46/23/4239'34-7;" " " " " '7" /" "X'7" ." "/ ." '342'7'346				
<	69	3	3	75
	52	2	0	54
	0	1	2	3
	7	0	0	7
	1	0	1	2
	2	0	0	2
	3	0	0	3
	1	0	0	1
	1	0	0	1
	2	0	0	2
'0+' " " '46/23/4239'35-2:" " " " " '7" /" " '7" ." '347'7'354'7 " " " " 0852." 07				
<	9	34	23	66
	2	34	17	53
	4	0	0	4
	0	0	0	0
	0	0	1	1
	0	0	0	0
	0	0	2	2

	1	0	0	1
	2	0	2	4
	0	0	1	1
"*3+" "/" " /"	" " " '46/23/4239'35-2:" " " " " '/' ." '347/'354'	"	"	"
<	60	3	3	66
	52	0	1	53
	0	2	2	4
	0	0	0	0
	2	0	0	2
	0	0	0	0
	2	0	0	2
	0	1	0	1
	3	0	0	3
	1	0	0	1
"*32+" "/" " 0	" " " '46/23/4239'35-32" " " " " '/' ." '347/'354'	"	/	"
<	64	0	2	66
	55	0	1	56
	0	0	1	1
	1	0	0	1
	2	0	0	2
	0	0	0	0
	3	0	0	3
	0	0	0	0
	2	0	0	2
	1	0	0	1
"*33+" "/" " /"	" " " '46/23/4239'35-36" " " " " '/' ." '355/'357	"	"	"
<	63	0	3	66
	58	0	1	59
	0	0	1	1
	2	0	0	2
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	2	0	1	3
	1	0	0	1
"*34+" "/" " "X"/"	" " " '46/23/4239'35-45" " " " " '/' ." '358/'365	"	"	"
<	62	0	5	67
	50	0	1	51
	0	0	2	2
	7	0	0	7
	1	0	0	1

	2	0	0	2
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	2	0	2	4
	0	0	0	0
"35+" " " "46/23/4239'35-49" " " " " ' /				
" /" 'X'/' ." '366'/'36;				
"				
<	66	0	5	71
	55	0	1	56
	0	0	4	4
	6	0	0	6
	1	0	0	1
	1	0	0	1
	1	0	0	1
	0	0	0	0
	2	0	0	2
	0	0	0	0
"36+" " " "46/23/4239'35-5: " " " " " ' /				
" /" 'X'/' ." '372'/'376' " "				
" " 0376				
"				
<	10	40	21	71
	2	39	12	53
	4	0	0	4
	1	0	5	6
	0	1	1	2
	2	0	0	2
	0	0	2	2
	0	0	1	1
	1	0	0	1
	0	0	0	0
"37+" " " "46/23/4239'35-5: " " " " " ' /				
" /" 'X'/' ." '372'/'376				
"				
<	67	1	10	78
	55	0	1	56
	0	0	4	4
	4	1	2	7
	1	0	1	2
	2	0	0	2
	2	0	0	2
	0	0	1	1
	3	0	1	4
	0	0	0	0
"38+" " " "46/23/4239'35-5; " " " " " ' /				
" /" 'X'/' ." '377				
"				
<	62	0	11	73
	52	0	0	52
	0	0	6	6

		2	0	2	4
		1	0	1	2
		3	0	0	3
		2	0	0	2
		0	0	1	1
		2	0	1	3
		0	0	0	0
"39+" " " "46/23/4239'35-74" " " " " ' /					
" /" "X". " /" ." '378/385					
"					
<		64	0	14	78
		57	0	0	57
		0	0	7	7
		1	0	2	3
		3	0	1	4
		1	0	0	1
		1	0	0	1
		0	0	3	3
		1	0	1	2
		0	0	0	0
"3:+" " " "46/23/4239'36-22" " " " " ' /					
" /" " /" ." '386/389					
"					
<		68	1	4	73
		57	0	0	57
		0	0	3	3
		2	0	0	2
		2	1	0	3
		4	0	0	4
		1	0	0	1
		0	0	0	0
		2	0	1	3
		0	0	0	0
"3;+" " " "46/23/4239'36-25" " " " " ' /					
" /" " /" ." '38:/395					
"					
<		67	1	9	77
		53	0	0	53
		0	0	7	7
		2	0	0	2
		3	0	1	4
		4	0	0	4
		1	0	0	1
		0	1	1	2
		4	0	0	4
		0	0	0	0
"42+" " " "46/23/4239'36-2: " " " " ' /					
" /" "X/" ." '396/399					
"					
<		73	1	11	85
		56	0	0	56

	0	0	8	8
	3	0	0	3
	4	0	1	5
	5	0	0	5
	2	0	0	2
	0	1	1	2
	3	0	1	4
	0	0	0	0
'43+' " 'X' 'X' /" . " '39:/3:2				
<	66	0	7	73
	56	0	0	56
	0	0	5	5
	1	0	0	1
	3	0	1	4
	1	0	0	1
	2	0	0	2
	0	0	0	0
	3	0	1	4
	0	0	0	0
'44+' " 'X' " 'X' /" . " '3:3/3:6				
<	67	0	9	76
	58	0	0	58
	0	0	6	6
	2	0	0	2
	1	0	1	2
	2	0	0	2
	2	0	0	2
	0	0	0	0
	2	0	1	3
	0	0	1	1
'45+' " 'X' 'Y' " '46/23/4239'36-43" " " " " " '3:7/3;2				
<	63	0	8	71
	53	0	0	53
	0	0	6	6
	1	0	0	1
	5	0	1	6
	0	0	0	0
	2	0	0	2
	0	0	0	0
	2	0	1	3
	0	0	0	0

	0	0	0	0
	3	0	2	5
	0	0	0	0
"4:+"	"	"	"46/23/4239'36-76"	" " " " '7
"	'7777	'6 '7"	" " " " " " " 0 0	
<	20	38	15	73
	13	35	6	54
	0	0	0	0
	2	0	0	2
	1	2	1	4
	2	0	0	2
	1	0	0	1
	0	0	2	2
	1	1	5	7
	0	0	1	1
"4:+"	"	"	"46/23/4239'36-77"	" " " " '7
"	'7777 0 0	" " 0	" " '7	
<	7	13	51	71
	0	13	40	53
	0	0	1	1
	3	0	1	4
	2	0	1	3
	2	0	0	2
	0	0	1	1
	0	0	0	0
	0	0	6	6
	0	0	1	1
"52:+"	"	"	"46/23/4239'36-78"	" " " " '7
"	'7777	" " "	" " /" "	'5'7'!
"	'8'7'!			
<	65	0	7	72
	53	0	0	53
	1	0	3	4
	1	0	0	1
	1	0	0	1
	1	0	1	2
	1	0	0	1
	0	0	2	2
	6	0	1	7
	1	0	0	1
"53:+"	"	"	"46/23/4239'37-68"	" " " " '7
"	'7777	'8'*	" '7;+	
<	77	1	5	83
	53	0	0	53
	0	0	3	3
	12	0	0	12
	2	0	2	4

	1	0	0	1
	2	0	0	2
	0	0	0	0
	7	0	0	7
	0	1	0	1
"54+" " '9/'37* " '46/23/4239'37-75" " " " " '7 " '32+/ " " 06				
<	83	1	3	87
	63	0	0	63
	0	0	1	1
	7	0	2	9
	5	0	0	5
	1	0	0	1
	2	0	0	2
	0	0	0	0
	5	0	0	5
	0	1	0	1
"55+" " '9/'37* " '46/23/4239'37-75" " " " " '7 " '32/3: +				
<	85	1	1	87
	63	0	0	63
	0	1	1	2
	11	0	0	11
	3	0	0	3
	3	0	0	3
	2	0	0	2
	0	0	0	0
	3	0	0	3
	0	0	0	0
"56+" " '38/'44* " '46/23/4239'37-7: " " " " '7 " '3;/47+				
<	86	0	3	89
	62	0	0	62
	1	0	1	2
	10	0	0	10
	4	0	0	4
	4	0	0	4
	1	0	0	1
	0	0	0	0
	4	0	1	5
	0	0	1	1
"57+" " '45/'47* " '46/23/4239'38-23" " " " " '7 " '48/4: +				
<	84	0	1	85
	60	0	0	60
	1	0	1	2
	9	0	0	9

	5	0	0	5
	3	0	0	3
	1	0	0	1
	0	0	0	0
	5	0	0	5
	0	0	0	0
"58+" " " '46/23/4239'38-33" " " " " '7				
" " '48/56'* " '4;5:+'59/				
			"	
<	79	0	5	84
	61	0	0	61
	0	0	2	2
	6	0	0	6
	4	0	2	6
	1	0	0	1
	2	0	0	2
	0	0	0	0
	5	0	1	6
	0	0	0	0
"59+" " " '46/23/4239'38-34" " " " " '7				
" " '3				
			"	
<	74	0	3	77
	58	0	0	58
	0	0	2	2
	5	0	0	5
	5	0	1	6
	0	0	0	0
	2	0	0	2
	0	0	0	0
	4	0	0	4
	0	0	0	0
"5:+" " " '46/23/4239'38-39" " " " " '7				
" " '4				
			"	
<	70	0	4	74
	57	0	0	57
	0	0	2	2
	0	0	0	0
	5	0	1	6
	1	0	0	1
	2	0	0	2
	0	0	0	0
	5	0	1	6
	0	0	0	0
"5;+" " " '46/23/4239'38-53" " " " " '7				
" " '5" " " ;.				
			"	
<	70	2	4	76
	57	0	0	57
	0	2	3	5

	3	0	0	3
	4	0	0	4
	1	0	0	1
	1	0	0	1
	0	0	0	0
	4	0	1	5
	0	0	0	0
"%62+" " " "46/23/4239'38-55" " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
<	79	0	0	79
	60	0	0	60
	5	0	0	5
	2	0	0	2
	4	0	0	4
	2	0	0	2
	1	0	0	1
	0	0	0	0
	5	0	0	5
	0	0	0	0
"%63+" " " "46/23/4239'38-56" " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
<	78	0	1	79
	60	0	0	60
	5	0	0	5
	2	0	0	2
	2	0	0	2
	2	0	0	2
	1	0	0	1
	0	0	0	0
	6	0	1	7
	0	0	0	0
"%64+" " " "46/23/4239'38-58" " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
<	75	0	0	75
	58	0	0	58
	4	0	0	4
	1	0	0	1
	2	0	0	2
	3	0	0	3
	1	0	0	1
	0	0	0	0
	6	0	0	6
	0	0	0	0
"%65+" " " "46/23/4239'38-5:" " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
<	84	0	0	84
	63	0	0	63

	4	0	0	4
	1	0	0	1
	4	0	0	4
	5	0	0	5
	1	0	0	1
	0	0	0	0
	6	0	0	6
	0	0	0	0
* '66+' " '46/23/4239'38-66" " " " " " " '8				
	'32+/'	'9'*	'33+/'	'34
			"	
<	84	0	0	84
	62	0	0	62
	4	0	0	4
	1	0	0	1
	4	0	0	4
	5	0	0	5
	1	0	0	1
	0	0	0	0
	7	0	0	7
	0	0	0	0
* '67+' " '46/23/4239'38-67" " " " " " " '39				
			"	
<	76	7	0	83
	61	1	0	62
	0	4	0	4
	1	0	0	1
	2	1	0	3
	5	0	0	5
	1	0	0	1
	0	0	0	0
	6	1	0	7
	0	0	0	0
* '68+' " '46/23/4239'38-73" " " " " " " '05				
			"	
<	80	0	1	81
	61	0	0	61
	4	0	1	5
	1	0	0	1
	5	0	0	5
	5	0	0	5
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	4	0	0	4
	0	0	0	0

"69+" " " "46/23/4239"38-74" " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
'35." " '36.				
			"	
<	80	0	0	80
	59	0	0	59
	5	0	0	5
	0	0	0	0
	2	0	0	2
	7	0	0	7
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	7	0	0	7
	0	0	0	0
"6:+" " " "46/23/4239"38-74" " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
			"	
<	81	0	0	81
	63	0	0	63
	2	0	0	2
	1	0	0	1
	4	0	0	4
	4	0	0	4
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	7	0	0	7
	0	0	0	0
"6:+" " " "46/23/4239"38-75" " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
			"	
<	86	0	0	86
	64	0	0	64
	5	0	0	5
	1	0	0	1
	3	0	0	3
	6	0	0	6
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	7	0	0	7
	0	0	0	0
"72+" " " "46/23/4239"38-76" " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
			"	
<	86	0	0	86
	64	0	0	64
	5	0	0	5
	1	0	0	1
	3	0	0	3
	6	0	0	6
	0	0	0	0
	0	0	0	0

	7	0	0	7
	0	0	0	0